



የህወሓት/ኢህአዴግን አሸባሪ አገዛዝ በጋራ እንታገል

የካቲት 2፣ 2005

Feb 9, 2013

ባለፉት ጥቂት ቀናት የህወሓት/ኢህአዴግ መንግስት በቁጥጥሩ ሥር የሚገኙትን የኢትዮጵያ ፌዴራል ቴሌቪዥን አገልግሎቶችን በመጠቀም፣ በእስር ላይ የሚገኙ የሙስሊሙ ማህበረሰብ መሪዎችን የሚወነጅል ሠፊ ቅስቀሳ በማካሄድ ላይ ይገኛል።

ይህ “ጀህዳዊ አራካት” በሚል ርዕስ በተደጋጋሚ በመሰራጨት ላይ ያለው ፊልም፣ የሙስሊሙ ማህበረሰብ የሀይማኖቱን አስተዳደር በተመለከተ ወክለው እንዲናገሩለት የመረጣቸው መሪዎች በእስር ላይ እያሉና ጉዳያቸውም በፍርድ ቤት ተብየው እየታዩ እያለ፣ እነዚህን በህዝብ የተመረጡ መሪዎች “እሰላማዊ መንግሥት ለመፍጠርና ሁከት ለማካሄድ የሚፈልጉ አሸባሪዎች” እንደሆኑ በማሰመስል በጥፋተኝነት የሚወነጅል ነው።

ምንም እንኳን ይህ ፕሮግራም እንዳይተላለፍ በራሱ በህወሓት/ኢህአዴግ ቀጥተኛ ቁጥጥር ሥር ያለው ፍርድ ቤት የእገዳ ትእዛዝ ቢሰጥም፣ የህወሓት/ኢህአዴግ መንግሥት በተለመደው ትዕቢትና አይን አውጣ ባህሪው፣ የፍርድ ቤቱን ትእዛዝ በመሻር፣ ሕዝብን በሕዝብ ላይ ለማነሳሳት ያነጣጠረውን፣ ክፋፋዩንና ሀላፊነት የጎደለውን የሀሰት ፕሮፓጋንዳውን ማሰራጨቱን ቀጥሎበታል።

ያለፉት ሀያ ዓመታት ታሪክ የሚያሳየው፣ ገዥው ህወሓት/ኢህአዴግ ስለሙብት መከበር የቆሙትን ሁሉ በየተራ ለማንበርከክ በፈጠራ ክስ መወንጀል፣ ማሰርና ማሳደድ ብሎም መግደል ዋነኛ ስልቶቹ ሆነው መቆየታቸውን ነው። ይህንን የጥፋት አካሄድ ህጋዊ ለማስመስልም ሰፊ የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ሥራ መሰራቱ የተለመደ ነው። አሁንም በሙስሊሙ ማህበረሰብ መሪዎች ላይ የሚካሄደው ቅስቀሳ የተለመደው ቅጥፈት፣ መሰሪና ከፋፋይ ፕሮፓጋንዳ አካል ነው። የሙስሊሙን ማህበረሰብ ሕጋዊ ጥያቄ ባግባቡ ከመመመለስ ይልቅ፣ አገዛዙ አሁንም የሚያደርገው ሃላፊነት በጎደለው መልክ፣ በሕዝብ መካከል ውዥንብርንና ሽብርን በመፍጠር ረገጣውን ለመቀጠል መሯራጥ ብቻ ሆኗል።

የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ (ሸንጎ)፣ ህወሓት/ኢህአዴግ ይህን በቀጣይነት የሚያደርገውን ሃላፊነት የጎደለው ብጥብጥ የመፍጠር ጥረትና መሰረታዊ የሙብት ረገጣ በጥብቅ ያወግዛል። ሙስሊሙ ማህበረሰብም ለእምነት ነጻነቱ መከበር ለሚያደርገው ሰላማዊ ትግል ያለውን ድጋፍ በድጋሚ ያረጋግጣል።

ህወሓት/ኢህአዴግ፣ ዓመታትን ባሰቆጠረው ግፍና የሙብት ረገጣው፣ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በስነልቦና ሽብር አፍኖ፣ አንዱን የህብረተሰብ ክፍል በሌላው ላይ እንዲነሳ በማድረግ፣ የከፋፍለህ ግዛ መንገዱን በማጠናከር፣ የአምባገነን የስልጣን ዘመኑን ለማራዘም እየጣረ መሆኑ ግልጥ ነው። ዛሬ በሀገራችን ውስጥ፣ በህወሓት/ኢህአዴግ መብቱ ያልተረገጠ፣ የጥቃቱ ስለባ ያልሆነ የህብረተሰብ ክፍልን ማግኘት አይቻልም። ይህን መጠን የለሽ ረገጣ ለማስቆምና ዲሞክራሲያዊና ስብዓዊ መብቶችን ለማስከበር የሚቻለው ደግሞ ሁሉም ዜጋ፣ በግልም ሆነ በጋራ፣ ለመብቱ መከበር "እምቢ አልገዛም" ብሎ ሲነሳ ብቻ ነው። ስለሆነም፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከሙሰሊሙ ህብረተሰብ ጎን እንዲቆም፣ እንዲሁም ሌሎች የሙብት ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ በጋራ ትግሉን እንዲያፋፍም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።

በውጭ ሀገር የሚገኘው ኢትዮጵያዊም፣ የህወሓት/ኢህአዴግን ከፋፋይ ሴራና ቀጣይ የሙብት ረገጣ በጋራ በመሆን በሰላማዊ ሰልፍና መስል በሆኑ እንቅስቃሴዎች እንዲያጋልጥ ጥሪ እናቀርባለን።

ህወሓት/ኢህአዴግ ሕዝብን ለመከፋፈልና ለማጋጨት የሚያደርገው ጥረት ይከሸፋል!

የሁሉም ኢትዮጵያዊ መብት ይከበር!

የተባበረ ሕዝብ አይበገርም!

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!